

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት



የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ

አዲት ሪፖርት

ሰኔ/ 2012

አዲስ አበባ



የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የተመደበለትን የመደበኛ እና የካፒታል በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የመ/ቤቱ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን ፡-

በሂሳብ መግለጫዎች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤


የሥራ አመራሩ የሂሳብ መግለጫዎችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤

የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ መግለጫዎች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፣ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ መግለጫዎች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት መ/ቤቱ ያቀረባቸው የሂሳብ መግለጫዎች፣ መዛግብት፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ



አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው። አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የሂሳብ መግለጫዎች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የሂሳብ ሚዛን መከራ፤

የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

ወጪ፤

1. ከውሎ አበል መመሪያ ውጭ በድምሩ ብር 13,375.00 ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል።
2. በፌዴራል ዐቃቤያን ሕግ የውሎ አበል አከፋፈል መመሪያ መሠረት በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 1593 በቀን 17/10/11 ለ 42 የፖሊስ አባላት በድምሩ ብር 1,051,650.00 የቀን ውሎ አበል ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል።
3. በውሎ መሠረት ግዴታቸውን ካልተወጡ ሠራተኛ የተከፈለ በድምሩ ብር 23,497.42 አለአግባብ ተመላሽ ተደርጎ ተገኝቷል።
4. ለ31 የክፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመጨረሻ/5ኛ/ ዓመት የህግ ተማሪዎች የበጎ አድራጎት አገልግሎት ለሰጡበት የትራንስፖርት አገልግሎት ለመሸፈን በሚል በድምሩ ብር 67,200.00 ከመመሪያ ውጪ ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል።
5. ማስረጃ ሳይቀርብለት በወጪ የተመዘገበ የውሎ አበልና የመጓጓዣ ክፍያ ብር 4,244,593.00 ወጪ ሆኖ ተገኝቷል።



6. በግዥ መጠየቂያው መሠረት ያልተፈጸመ የጎማ ግዥ በድምሩ ብር 36,800.00 ተገኝቷል፡፡
7. በድምሩ ብር 965,000.20 በተገቢው የሂሳብ መደብ ሳይመዘገብ ተገኝቷል፡፡
8. ለከፍተኛ ኃላፊዎች በመመሪያ ከተፈቀደው የነዳጅ ፍጆታ ውጪ በድምሩ ብር 1,628,974.15 ግዥ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
9. በቂ ተወዳዳሪዎች ሳይቀርቡ በጨረታ የተፈጸመ የቤት ኪራይ የአገልግሎት ግዥ በብር 9,003,948.00 ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
10. በመስተንግዶ በጀት የማብሰያ ዕቃዎች ግዥ በድምሩ በብር 5,270.26 ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
11. በፕሮጀክት ክትትልና ግምገማ ክፍል ማረጋገጫ ሳይሰጥ እና በሚመለከተው አካል ሳይፈቀድ ለግንባታ ሂሳቦች በድምሩ ብር 44,354,740.61 ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
12. በተሰብሳቢ ሂሳብ መመዝገብ ሲገባው በወጪ የተመዘገበ የቅድመ ክፍያ ብር 25,014,525.79 ተገኝቷል፡፡

የተሰብሳቢ ሂሳብ፤

13. በወቅቱ ያልተወራረደ የተሰብሳቢ ሂሳብ በድምሩ ብር 252,092.37 ተገኝቷል፡፡
14. ለንፋስ ስልክ ፍትህ ቢሮ የግንባታ ሥራ በቀን 26/07/2011 በሰነድ ቁጥር 716 በክፍያ ምስክር ወረቀት ቁጥር 01 የተከፈለ ቅድመ ክፍያ ብር 43,095,455.66 በሂሳብ እንቅስቃሴ መዝገብ እና በቅድመ ክፍያ ሌጂር በሂሳብ መደብ 5217201 (4251) በተሰብሳቢ ሳይያዝ ተገኝቷል፡፡
15. በቀን 28/10/2011 የሰነድ ማስመስከሪያ ቁጥር 1784 በኢንቮይስ ላይ በ5217112 በዴቢት ብር 30,289.00 እና በክሬዲት 6171101 ብር 30,289.00 ተመዝግቦ የተሰረዘ (Void) ቢሆንም በሂሳብ እንቅስቃሴ መዝገብ ላይ ደግሞ በቀን 28/10/2011 በ5217112 በዴቢት 30,289.00 እና በክሬዲት 6171101 ብር 30,289.00 ተመዝግቦ ተገኝቷል፡፡

የተከፋይ ሂሳብ፤

16. የመያዣ ሂሳብ ተቀናሽ በድምሩ ብር 39,012,878.22 በመመሪያው መሰረት በሂሳብ መደብ 5061 ተገቢው ምዝገባ ያልተከናወነ መሆኑ ታውቋል፡፡



ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 16 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የመ/ቤቱ የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም. የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም፡፡

ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች፤

17. የወጪ ቅነሳ መመሪያን ያልተከተለ የመስተንግዶ አገልግሎት ግዥ በድምሩ በብር 522,755.24 ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
18. በተለያዩ 7 የወጪ ማስመስከሪያዎች በተለያዩ የሂሳብ መደብ በድምሩ ብር 10,351.55 ወጪዎች ያረጋገጠው ስምና ፊርማ ሳይኖር ክፍያ ተፈጽሞ ተገኝቷል፡፡
19. መስሪያ ቤቱ እያሰራው ካለው ፕሮጀክት ውስጥ በውሳኔው መሰረት ያልተጠናቀቁና ከ185 ቀናት እስከ 564 ቀናት የዘገዩ መሆኑ ታውቋል፡፡
20. መ/ቤቱ በየዳይሬክቶሬቱ የቀጥታ መስመር ስልክና ገመድ አልባ ስልክ የመስመር ሞባይል አጠቃቀም ላይ ገደብ የሌለው መሆኑ፤
21. መ/ቤቱ የሠራተኛ ዝውውር ሲያርግ የፌዴራል ሠራኞች አዋጅና መመሪያን ተከትሎ ያልፈጸመ መሆኑ ታውቋል፡፡

ንብረት፤

- በመመሪያው አንቀጽ 6/1/መ መሰረት ለእያንዳንዱ ቋሚ ንብረት የራሱ የሆነ መለያ ቁጥር መሰጠት እንደለበት የሚያዝ ቢሆንም መ/ቤቱ ለቋሚ ዕቃዎች በተሟላ መልኩ ቁጥር ያልተሰጠ መሆኑ፤
- 17 LCD ፕሮጀክተሮች 17 ፕሪንተር Ecosys 3050,3045 በ2011 በጀት ዓመት ተገዝተው ያለአገልግሎት ተቀምጠው ተገኝተዋል፡፡
- በሞዴል 22 ወጪ ተደርጎ በኮንቴይነር ውስጥ ያለምንም ስራ ተቀምጠው የተገኙ 2 የመኪና ማጠቢያ ፣ኮንፕረሰር፤ 5 የግሪስ ማጠጫ ፣ 2 ሪቤት መምቻ ፣ 96 የውሻ ቆዳ ተገኝቷል፡፡
- ብዛት ያላቸው ዴስክ ቶፕ 52 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ሳይወገዱ ተገኝተዋል፡፡



- የንብረት ምዝገባና ጥበቃ በአንድ ሰው የሚከናወን መሆኑ፤
- በመ/ቤቱ ንብረት ክፍል ውስጥ ቢን ካርድ እና ስቶክ ካርድ ቢኖርም በሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤
- የቋሚ ንብረት ካርዶችና የቋሚ ንብረት መዝገቦች ወቅታዊ ያልተደረጉ መሆኑ ታውቋል፡፡
- 16 A 12 A እና 6 98A በአጠቃላይ 22 የፕሪንተር ቀለሞች ከአንድ ዓመት በላይ ያለጥቅም ተቀምጠው ይገኛሉ፡፡
- መለዋወጫ ሊሟላለት ይገባል በሚል 14 የቢሮ ተሽከርካሪ ወንበሮች ያለስራ መቀመጣቸው ታውቋል፡፡
- በ2009 ዓ.ም ከአልመዳ ጨርቃጨርቅ ለዩኒፎርም አገልግሎት ለማዋል የተገዛ 124.10 ሜትር እንዲሁም 486 ነጭ የጋዋን ልብስ በንብረት ክፍል ውስጥ የተገኘ መሆኑ ታውቋል፡፡

የተሽከርካሪ አስተዳደር እና የነዳጅ አጠቃቀም በተመለከተ፤

- የሰሌዳ ቁጥር 4-01078 ተሽከርካሪ መኪና ለረጅም ጊዜ ቢጠገንም አሁንም በሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤
- መኪኖች ወደ መስክ ሥራ ሲወጡ የተመደበላቸው የነዳጅ ኮታ የማይቀናነስ መሆኑና የነዳጅ አጠቃቀሙ ወጥ የሆነ አሰራር የሌለና በምን መመሪያ መሠረት እየተፈጸመ እንዳለ ለማወቅ አለመቻሉ፤
- የሰሌዳ ቁጥር 2-74756 የሆነ ቶዮታ ኮሮላ ተሽከርካሪ የግለሰብ ሆነ በፍ/ቤት ጉዳይ በአደራ የተያዘ በመ/ቤቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ያለአግባብ ለብልሽት በሚዳርግ ሁኔታ ቆሞ የተገኘ መሆኑ፤
- 11 ተሽከርካሪዎች የባለቤትነት መታወቂያ ደብተር በመ/ቤቱ ስም ያልተዛወረላቸው መገኘታቸው፤
- 10 ተሽከርካሪዎች የባለቤትነት መታወቂያ ደብተር የሌላቸው መሆኑ ታውቋል፤
- በመ/ቤቱ ውስጥ የቆመ ሰብኪ መኪና የሰሌዳ ቁጥር 4-16033 ተገንጥሎ (ተነስቶ) ከፈረንሳይ መንግስት ለጸረ ሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር የሥራ ክፍል የተሰጠች ተሽከርካሪ ላይ የሚገኝ መሆኑ ታውቋል፡፡ በተጨማሪም ተሽከርካሪው በመ/ቤቱ በንብረትነት ያልተመዘገበ መሆኑ ታውቋል፡፡



- በ2009 በጀት ዓመት በወጣ በየፌዴራል የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎችና የሌሎች ተቋማት ኃላፊዎች የተሸከርካሪ አጠቃቀም መመሪያ መሰረት የፌዴራል የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊዎችና የሌሎች ተቋማት ኃላፊዎች እየተጠቀሙበት ያሉ (V8፣ G9 ፣ ፕራዶ እና ፓጃሮ ወ.ዘ.ተ) በተቋሙ በፑል አገልግሎት እየተያዙ ለመስክ ሥራ መዋል ሲገባቸው በአሁንም ወቅት ተሸከርካሪዎቹ በከተማ ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑ ታውቋል፡፡
- የሠራዊቱ ቁጥር 4-25138 (ፎርድ) የሆነ ተሸከርካሪ የሻንሲ ቁጥር እና የሞተር ቁጥር ከሊብሬው ጋር ሲመሳከር ልዩነት ያለው ሆኖ ተገኝቷል፡፡
- በንብረት ክፍል ውስጥ አዲስ የመኪና መፈተሻ በብር 59,000.0 የተገዛና ስራ ላይ ያልዋለ በመሆኑ ሥራ ላይ የሚውልበት ሁኔታ እንዲመቻች በ2010 በጀት ዓመት አዲስ ወቅት አስተያየት የተሰጠበት ቢሆንም እርምጃ ሳይወሰድበት መገኘቱ ታውቋል፡፡

ከሰላምታ ጋር



ትዕግስት ፊት
የዝግጅና አስተዳደር መ/ቤቶች
ላይት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር

